



ሳይደረጁ እንደርጅ

ከተስፋዬ ዘነበ (ኖርዌይ በርገን)

30-08-2012

"አምላክ ሲቆጣ ልምጭ አይቆርጥም ያረጋል እንጂ ነገር እንዳይጥም" ይሉ ነበር ልጅ እያለን አንድ የሰፈራችን አዛውንት :: ይህው እንግዲህ ለሃገር ለምድር ከብደውም ይሁን? እራሳቸውን አክብደው፣ በህሊና ቢሶችና ለሆዳቸው ባደሩ ጥቂት ሰዎች እስከ መመለክ የደረሱት ፈላጭ ቆራጮች አምላክ ለኢትዮጵያና ለህዝቡዋ አስቦ ወይም የምድሩን ፍርድ እንዳያዩ እርሱ ፈቅዶ የጥፋት ዘመናቸውን ጨርሰው እስከ እኩይ ስራቸው የፈነጩባትን ምድር ተሰናብተዋል።

እንደ ሰማነው ከሆነ እንግዲህ በአብዛኛው የዛኛው መንደር ጉልበዎች የመቃብር ጠርዝ ላይ ሆነው አንዱ ለአንዱ ሳይሆን ሁሉም ለየራሱ እያለቀሰ እና እያሰለቀሰ በሚመስል ሁኔታ አገሪቱን የሙሾ ተቋም አድርገዋታል።

እንደሚታወቀው ሟዎች በስልጣን ዘመኑ ማለትም ለሁለት አስርተ አመታት በወጣና በገባ ቁጥር ከምኒልክ በቤተ-መንግስት እስከ ቦሌ አለም አቀፍ አየር ማረፊያ ድረስ ለመግለፅ በሚያስቸግር ሁኔታ ስፍራው በአጋዚ እየታጠረ፣ መንገድ ተዘግቶ ነዋሪው እየተዋከበ፣ ከመንገድ ግራና ቀኝ ያሉ ህንፃዎች ማማ ሳይቀር በአልም ተኳሽ ተከቦ፣ ህዝብ ጀርባውን ሰጥቶ እንዲቆም ተደርጎ፣ በከፍተኛ ጥበቃ በሽፍን ብረት ለበሰ ተሸከርካሪ በከፍተኛ ፍጥነት ሲደርስና ሲመልስ የነበረው መለስ ! . . . ለሰድብና ለማስፈራራት በቴሌቪዥን መስኮት ሲመጣ ከማየት በሰተቀር በአካል የቀድሞውን ጠቅላይ ሚንስትር የአሁኑን ሟዎችን በአይኑ አይቶት የማያውቀው ሕዝብ የመሪውን በድን ለመቀበልም ሆነ ለቅሶ ለመድረስ ዝናብ እና ብርድ ሳያግደው ለጎሻ ለጎሻ ማሰቸገሩ ግርምትን ይፈጥራል። ምንም እንኳን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት እነ በረከት አለቃቸው በሕይወት ዘመኑ ሲሸሽ እና ሲደበቅ የነበረውን ሕዝብ! በገንዘብ እና በምልጃ ይዘው ከዚህ በፊት ከነበረው በበለጠ አይን ያወጣ ተግባር ቢፈፀሙም ህዝብ እንደ ህዝብ የሞት አፋፍ ላይ ላለው ዘረኛ ስርዓት መጠቀሚያ መሆን አልፏልግም፣ እምቢ፣ አሻፈረኝ ማለት አለመቻሉ ህዝባችን ምን ነካው፣ ወገኔን ምን ነካው ያስብላል። ታማሚውን ከየሆሰጉታሉ፣ የዚሁ ስርዓት ውጤት የሆኑትን የጎዳና ተዳዳሪውን ከየ ታዛው ሰብስበው በህይወት ዘመኑ የጠላቸውን፣ እንደ ዜጋ ሳይታዩ ሜዳ የወደቁትን ምንዱባኖች ነውር የማያውቁት እነበረከት ያለቃቸውን በድን እንዲሰናበቱ በሚል ሰብስበው ማስነባታቸው ስርዓቱ አሁን ያለበትን የንቅዛት ደረጃ የሚያሳይ ነው።

ህዝብ አርባውን ያወጣለት የመለስ ሞት እንደ አዲስ ተሰምቶ አስከሬኑ ለአንድ ወር ከምናምን ከተቀመተበት ማቀዝቀዢያ ወጥቶ አዲስ አበባ በግባበት ወቅት የሟች ባለቤት አዜብ መስፍን ይታይባት የነበረው መሪር አዘን እና የመንፍስ ስብራት የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ህኩይ ስርዓት ከደረሰበት ከቃላት በላይ ከሆነው ግፍ እና ሰቆቃ ጋር ሲነፃፀር አምንት ነው ።

ይህ ስርዓት እና የስርዓቱ ቁንጮ የሆነው መለስ ከዘር የወረሰውን ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን የማጥፋት ህልሙን መፍታት የመጀረው ገና በጠዋቱ ስለመሆኑን ብዙ ማሳያዎች አሉ። አንደኛውና ዋናው ኤርትራን ሕጋዊና ፍታዊ ባልሆነ መንገድ ማስገንጠሉ ሲሆን በተጨማሪም የባህር በር የማግኘት መብታችንን በፈቃዱ አሳልፎ በመሰጠት አገራችንን ካለባህር በር ማሰቀረቱ መለስ

በአገርና በሕዝብ ላይ የፈፀመውን ክህደት ያሳያል። በመቀጠልም ከሻቢያ ጋር የነበረው ወዳጂነት ወረቱ ሲያልቅ መጀመሪያው እና መጨረሻው ላልታወቀ ለኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ለግል ቁም መወጫ ጭዳ ያደረጋቸው ይኸው አንባገንን መሪ ነበር። ከዚህም በላይ በሰብአዊ መብቶች ጥሰትም ሆነ የአገራዊ ጥቅምን ከማስከበር አንፃር ይህ እንደ መጀገር የተጣበቀበን ዘረኛና ከፋፋይ ቡድን እጅግ ብዙ ብዙ ተነግሮ የማያልቅ በደልና ግፍ በአገር እና በህዝብ ላይ ፈፀሟል እየፈፀመም ይገኛል።

ዛሬ ወደ ተነሳሪነት እርዕስ ጉዳይ ላምራ። እንደሚታወቀው ገዢዎቻችን እንደ ወትሮው አዲስ አመትን በደስታ፣ በፈንጠዘያ ለመቀበል አልታደሉም ወር ተራውን ጠብቆ የህዝብ እንባ እና አዘን የበደል ፅዋውን ሞልቶ እነሱም ቤት ዋይታ እና ጨኸት ሆኖ ማቅ ለብሰዋል። የዘለኛው ስርዓት ሰዎችም ሆኑ የስርአቱ አቀንቃኞች በንፁሃን ደም የጨቀዩ እጅ ያለውን እና አገር ሲሸጥ እና ሲመዘብር ዘመኑን የጨረሰውን አምባገነን መሪዎቻቸውን ሞቶም ይፈሩታል መሰል ጀግና፣ ባለሀራዩ፣ አዘኝ ምናምን እያል ያቆለጹታል። ከህግና ከስርዓት ውጪም በዛች ደሃ አገር ላይ አስራ ሶስት ቤሄራዊ የህዘን ቀን አውጀው ደሃውን ለፍቶ አዳሪ ኑሮውን ያከብዱበታል። ህዝቡንም በህዘን ድባብ ሸብበው ውስጥ ውስጡን እንዴት በባርነት ረግጠው እንደሚገዙን እቅድ ይነድፋሉ። ሃያ አራት ሰዓት ሙሉ በቴሌቪዥን ለህዝቡ ሙሾ እያሳዩ እነሱ በውስጣቸው የተፈጠረውን ልዩነት ለመቅረፍ ይገማገማሉ።

እኛም በዚኛው ጎራ ያለን ዘመን በተለውጠ ቁጥር የአቋም መግለጫ ስናወጣ፣ በቃ ስንል፣ ገዩ ስንል፣ ስንቧደን ስንለያይ የጋራ ጠላታችን ላይ በአንድነት መነሳት ሲያቅተን እርስ በእርስ ስንጠላለፍ ፣ ደግሞ ሌላ ድርጅት መጣ (ተመሰረተ ሲባል) ሳናውቀው ለእሱ ስንዘምር፣ ስንመሰክር ይህም ስናስር ስንፈታ በገዢዎቻችን ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን በኛ ድክመት ያልተፈታ ህልም ይዘን እዚህ ደረስን። የግፍ ቀንበር የተሸከመው ህዝብ እከሌ የሚባል በዚህ ተነስቷል ነፃ ያወጣኛል ሲል፣ እገሌ በዚህ መጣ ሲል ነፃነት እየፈረቀው፣ ነፃነት እያማረው በገዛ አገሩ በግዘት ይኖራል። ይህ የተገፋ ሀብረተሰብ የሚመራው የሚያስነሳው ድጋፍ፣ ዋልታ የሚሆነው ሰለጠንኩ፣ ተማርኩ፣ አወኩ ከሚለው የሀብረተሰብ ክፍል ይፈልጋል።

ባለፉት አመታት በአገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ስለበደላችን፣ በስርዓቱ ሰለሚደርሱብን ግፍና ሰቆቃ፣ ስለችጋሩ፣ ስለአገራችን ለባህዳን መሸጥ እና መቸብቸብ፣ ስለየዜጎች ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ስለምዘበራ ወ.ዘ.ተ. . . . በተለያዩ ሁኔታዎች ለህዝባችንም ይሁን ለአለም አቀፉ ሀብረተሰብ ስናሳውቅ ቆይቷናል። ለዚህም ነው አብዛኛው አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሰውየው ገና አፈር ሳይገባ ስለ ጭካኔው መዘገብ የጀመሩት።

ሁሉም ነገር በእኛ ወገን ነው ያለው። ጊዜ ሰጥተን እንዲደራጁ ልንፈቅድላቸው አይገባም። አሁን በተፈጠረው የወያኔ መፍረክረክ ተጠቅመን ልዩነታችንን አቻችለን ለዚህ ህዝብ እና ለዚች አገር ልንደርስ ይገባል። ከስብሰባ፣ ከሴሚናር፣ ከአቋም መግለጫ በዘለለ አሁን በአይን የሚታይና በተግባር የታገዘ ትግል የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከዚህ በፊት ባመለጡን እድሎች ከተቆጩን አሁን ባገኘነው አጋጣሚ መጠቀም አሌ የሚባል አይደለም። ተራራ የሚያክል እውነት እያለን ጠጠር የምታህል የትግል መንፈስ ካጣን እውነታችን እውነት የሚሆነው ምኑ ላይ ነው።

ወያኔ አሁን ካለብት ሁኔታ ሳያገግም እና ሳይድራጅ አኛ ደርጅቱን በተባበረ የትግል መንፈስ እርቃኑን የቀረውን አፋኝ እና ዘረኛ ስርዓት በአንድ ኢትዮጵያ ጥላ ስር ሆነን ዘር እና ሃይማኖት ሳይለየን በጋራ ለትግል እንነሳ።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሞት ለወያኔ !!

ለአስተያየት ፡-ftih_lewegen@yahoo.com